



የሕይወትዎን ጥቅም ላይ ላይ ያውጡ !

የጎንታው!

በቋፍ የተንጠለጠለውን ቀልቤን፤ በሐሳብ የሳሳውን መንፈሴን፤
 በሬዲዮ ሞገድ የቃተተውን በተመስጸ፤ የአተኩሮውን፤
 ለሳምንቱ 'የአዲስ ድምጽ ሬዲዮ' በጆሮ የገራውን፤
 አስትባቅቼ የምስማውን፤ በወገን አበሳ ሳባንን፤
 ድንገት እንደ ማዕበል አናወጠው 'ሰውነቴን'፤

አስረግጦ፤ እስኪገባኝ ተፈታትኖ ማንነቴን።

ቀዝፎ እዝነ-ልቦናዬን፤ የሰማሁት መጋኛ እስትንፋሴን ሰርቆ፤
 ተናነቀኝ ውስጥ አንጀቴን በክርኑ ፤ ጠብስቆ፤ ደስቆ፤
 ብስጭት፤ ቁጭት፤ ሀዘን፤ በደል በውስጤ ታምቆ፤ ተፈራቆ፤
 ስሰማ የስደተኛዎ እህቴን የአረብ አገር ገጠመኝ ስላቆ፤
 'ኢትዮጵያ ብሎም አገር፤ መንጋ ርሃብተኞች! ሲላት ንቆ፤
 ቁስል ሆኗት የእግር እሳት የሚያንገበግብ ተጣብቆ፤
 የሚያገረሽ፤ የውስጥ ህመም፤ ከአገራችን ከቤታችን፤ ተሰንቆ፤
 ዘመን የማይሸረው ጠባሳ፤ የሚሰደድ የሚያሳድድ እርቆ፤
 አሜሪካም ተከትሏት ያ ክፉ ጽዋ መጥፎ ጥብቆ፤
 አንገት አስደፊ፤ ሰድቦ አሰዳቢ አሸማቆ፤

የበደል ስደታችንን ማን ጠይቆ፤ ማንስ አውቆ።

በምግብ ሳይሆን በቆሻሻ ተስፈኞች፤ የሚያስዘልፍ፤ የውርደት ማነቆ፤
 አንገት ሰባሪ፤ ጥቁር ካባ፤ 'ልባሳችን እንጥቁሉ' ማጠቆ፤
 በሰው አገር የሚገርፈን የሚያስገርፍ፤ እንደ ሰደድ ሞሽልቆ፤
 ዳግም ሚሊዎኖች በርሃብ፤ በቸነፈር፤ አጥንታቸው ወላልቆ፤
 በዓለም ጉድ ሲባል፤ አሥራ ሁለት ሚሊዮን ሕይወት በጣር ተጨንቆ፤
 እንጋታለን ስደተኞች ስድብ ውርደት በዋንጫችን፤ ተጠምቆ፤
 የአገር ጥሪት፤ ቋቋማ፤ ተሟጦ፤ ዛሬም በገዢዎች፤ ሕዝብ ከአፉ ተነጥቆ፤
 በወያኔ ቢሊኔሮች፤ ብር-ዶላሩ፤ በውጭ ባንክ ታጭቆ፤
 ልመና እንጅ፤ አጽም አንቅቦ፤ ፍትህም ማን ጠይቆ፤

ስደት እንጂ፤ የትውልድ ተስፋው የሚያመክነው መናፈቆ።

መላ፤ልንመታ፤ውል ልንቋጥር፤ ሳምት ደርሶ፤ሳምንት አልቆ፤

ሰምቶ ሲያሰማን፤ እንዲደርሰን እንዲገባን እውን ጠልቆ፤

በአየር ሞገድ አስተናባሪው በድምጹ ሃሩር ልሳኑ፤ ደርቆ፤

ሲሰናበት በትካዜ፤ ጉሮሮው በብርቱ ሃዘን ተስረቅርቆ፤

ያቃጭል ጀመር በኃሊናዬ፤ እየናኘ፤የሃሳብ መንጋ፤ተጨናንቆ፤

ንጦ አስነሳኝ እንደ ህመም አሰጫንቆ፤ 'ሰውነቴን' አጠያይቆ።

አናውጦ ሲያዝመኝ የእህቴ፤ተማጽኖዎ፤ በደም ስሬ እየዋኘ፤

ስንቆራጠጥ፤ የሚጋይ ብሶቴን በውስጤ አዳፍኘ፤

እያባበስኩ፤ እንባ ያቀረሩ አይኖቸን ጨፋፍኘ፤

በህሊናዬ ሸፍትኩ፤ በእውን ልነቃ ባንኘ።

ዳግም ስገልጥ፤ሳገላብጥ፤ገጥ፤በገጥ፤

ከንቱ፤ሸሸኜ፤ ፈርቼም ላላመልጥ፤

እንደ ገና ብርክ ያዘኝ 'ሲኤን-ኤን' ሳዳምጥ፤

በሊቢያ፤ የጋዳፊል ልጅ የ'አመቤቷ' ሲአል፤

እውነትም ሰው፤በላዎ፤ 'ካኒባል'፤

በኢትዮጵያዊቷ፤ ስደተኛ ወጣት፤ የፈጸመችው፤ በደል፤

በፈላ ውሃ አካሏ እስኪጋይ፤ ስትቃጠል፤

በምድር ገሃነም፤ የሚዘገንን የቁም ቁስል፤

ሁለመናዬን፤ በንዴት አኮማትሮኝ ሲገነፍል፤

አረገፋ፤ ጥንድ አይኖቼ፤ የሚፋጁ፤ የእንባ እንክብል፤

አልገርፍም ባለች፤ ህጻን ልጅ፤ የጨዋዋ አበሳ፤ አበሻዋ ጉብል፤

እጅ እግሯን አሥራ አፏን ሸብባ፤ በውል፤

አቃጠለቻት ሰይጣኗ እመቤት፤ በፈላ ውሃ ሲያል፤

ባዶ ቤት ዘግታ፤ በርሃብ፤ ስቃይ፤ ገርፍ ልትገድል፤

ማን ይድረስላት፤ ምስኪኗ እህቴ ወድቃ ወለል፤

ከአናት እስከ እግሯ፤ በቁሟ ስትቀቀል፤

አገር የላትም? ወገን የላትም? ዜግነቷ ሲጓደል፤

መንግሥት የላትም?፤ እናት አባት፤ ለሰውነቷ የሚውል፤

ወንድም የላትም፤ ለመከራዎ፤የሚደርስ፤ የሚያስጥል።

ምነው! ምነው! ምነው! ፈጣሪዬ፤ አንተም ጨከንክ፤

ምድረ-ሰገንተህን፤ ለአምባገነኖች፤ አወረሰክ፤

ገዥዎቻችንን በጭካኔ ሞልተህ አደነደንክ፤

አማኞችህን፤ የዋሆችን በዓለም ዙሪያ እያሰበተንክ፤

በመነሻ፤ መደረሻን፤ እያሳደድክ፤

በቅጣት ፣ማዕበል፤ ሕይዎታችን እያሳወክ፤

ስንቱ እንደ ወጣ ቀረ፤ ባንተ ሲያመልክ።

በቀይ ባህር፤ በሰደት መርከብ፤ የሰመጠው፤

በባዕድ አገር ዘብጥያ፤ እድሜ ይፍታ የታጎረው፤

በየበረሃው እንደ ቅጠል የረገፈው፤

በሃሩሩ፤ በውሃ ጥም አሸዋ የቃመው፤

አንገፍግፎት ከፎቅ፤ የተፈጠፈጠው፤

ኧረ ስንቱን ማን ይቁጠረው?

በየጦሩ ቀጠና የሚርመጠመጠው፤

በበሽታ፤ በቀማኛ፤ ቁም ስቅል የሚቀጣው፤

ልጁን፤ ሚስቱን አሰደፍሮ፤ በጎዳና የተቀማው፤

ሱብዕና ክብሩን ያጣው፤ በውርደት የተቀጣው፤

ሊያመልጥ ይሆን፤ ሞቱን፤ ሙቶ፤ እንዲኖረው፤

በሃገሩ፤ ቋሚ አልቅሶ እንዳይቀብረው፤

ሞቱን ይሆን? አሟሟቱን፤ የመረጠው፤

ከአገሩ ነው፤ ከህሊናው፤ የሚሸሸው።

የጎንቻው! yegonchaw@yahoo.co.uk

<http://www.ethiomedias.com/andnen/2845.html> - Gaddafi's Son Wife Burnt the Face of Ethiopian Woman